

ቀላሉን ድክመት ማሰገድ ያልቻለ ከባዱን ችግር አያሰግድም፤

ቀጠሮ ይከበር!

መስከረም 21 ቀን 2012 ዓም (03-10-2019)

የሰው ልጅ አቅምና ችሎታ የሚለካው ትንሽዋን ችግር ወይም ድክመት ማሰገድ ሲችል ነው። ያንን በተግባር ያላሳዩ ለትልቁ ችግር ብቃት አለው ብሎ ለመገመት ያዳግታል። በመቶ ሜትር እሩጫ ላይ ያለከለከ እሩዋጭ ማራቶንን ይዘልቃል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። በትንሽዋ ተፈትኖ ወድቋልና!

በተመሳሳይ እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ከባድ አገራዊ ችግሮችን ለማሰገድ ብዙ ጥረትና ድካም እናደርጋለን፤ ከስኬቱ ውድቀቱ እያመዘነብን ሄደ እንጂ ችግሩን እየቀረፍነው አልመጣንም። ምክንያቶቹ ብዙ ቢሆኑም ዋናው ግን በራስ አለመተማመን፣ ቁርጠኝነት፣ ቃልኪዳንና ቀጠሮ አለማክበር ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህ ደግሞ በራስ ውሳኔ የሚሻሻሉና የሚወገዱ ድክመቶች ናቸው። ከፍተኛ ትምህርት ወይም ዕድሜን የሚጠይቁ እውቀቶች አይደሉም። የግል ግንዛቤን እንጂ!

በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ላነሳና እንዲወገድ የምሻው ነገር የቀጠሮ ሰዓትን ባለማክበር ዙሪያ የሚታይብንን ድክመት ነው። ጊዜ ውድ ነው። ጊዜ ወሳኝ ነው። ጊዜ የዕድሜ መለኪያ አሃዝ ነው። በጊዜ ሊያገኙት ወይም ሊያጡት የሚችሉት ነገር ብዙ ነው። መፈጠርና መወለድ መኖርና መሞት የጊዜ ድርሻ ነው። ሁሉም በጊዜው የሚከናወን ሂደት ነው። የእለታዊ ኑሮዎችን በጊዜ ክፍፍል ካልተጠናቀቀ ዕለቱ ትርጉምቢስ ይሆናል። አንድ ቀን የእንቅልፍ፣ የሰራ፣ የእረፍት፣ የምግብ፣ የቀጠሮ ሰዓቶች የሚከናወኑበት ዕለት ነው። ቀኑ በነዚህ ክንውኖች ይጠናቀቃል። ሁሉም እለታዊ ክንውን ተራውን ጠብቆ ይጠናቀቃል። መጠናቀቅም አለበት። ፈረንጆች የጊዜን ዋጋና ትርጉም ሲገልጹ ጊዜ ወርቅ ነው (Time is Gold) ወይም ጊዜ ገንዘብ ነው (Time is Money) ይሉታል። እኔ ግን ከዚያም በላይ ነው ብዬ አስባለሁ፤ ጊዜ ህይወት ነው።

ኢትዮጵያውያን እንደ አለመታደል ሆኖ የቀጠሮ ነገር አይሆንልንም። ሰዓት አናከብርም። ሆኖም በውድ ገንዘብ የገዛነው ሰዓት በጃቸን ላይ አስረናል ግን ትርጉምና ጥቅሙን የተረዳነው አይመስለኝም። ወይም ለቀጠሮ የማይሰራ ለጌጥ ያሰርነው አድርገን ቆጥረንዋል ማለት ነው። ሚዜው ብቻ ሳይሆን ሙሽራው የሰርጉን ቀን ፕሮግራም አክብሮ በቦታው አይገኝም። የተጋባዥ ነገር ላይ ካልተጠበቀው የተከፈለው የሰርጉን ቀን ፕሮግራም አክብሮ በሰዓቱ አይደርስም፤ የአገር ጉዳይ ለመወያየትም ከሆነ ስብሰባ ከተጠራበት ሰዓት ሁለት ሰዓት ዘግይቶ መድረስ መለመዱ ብቻ ሳይሆን የሚኮሩበት ባህል እየሆነ መጥቱዋል። የስብሰባው ተሳታፊ ሳይሆን የስብሰባው አዘጋጅና ተናጋሪ እንግዳ ከተሰብሳቢው ሿላ ዘግይቶ እንጂ ቀድሞ አይደርስም። ታዲያ ዘግይቶ በተጀመረ ስብሰባ በቂ ውይይት ሳይደረግ " የአዳራሹ ቦታ ሳይዘጋ" በሚል ፍጫ ለብ ለብ የሆነ ፈረሰኛ ውይይት ይደረግና እልባት ሳይኖረው መበተን የተለመደ ነው።

“የአበሻ ቀጠሮ” በሚለው ደካማ ምክንያትና ስያሜ እራሳችንን ከአበሻነት ነጥለን አውጥተን የሌሎች አድርገን የማይት ይዘነው የመጣነው ልክፍት መታረም አለበት። በተለይ እውጭ አገር የምንኖረው ብዙዎቻችን ለምንኖርበት አገር ሕዝብ የቀጠሮ ባህል ባዳና እንግዳ ነን። ስብሰባ ሲጠራ ” አበሻ በሰዓቱ አይመጣም፤ ለምን ባዶ አዳራሽ ውስጥ እንለታለሁ” በሚል ሰብብ ዘግይተን እንደርሳለን። ስብሰባ ትልቅ አገራዊ ወይም ማህበረሰብአዊ ጉዳይን የሚመለከት፣ ችግርን ለማሰገድ የሚደረግ ሲሆን በቦታውና በጊዜው የመገኘት ግዴታ ይጠይቃል። ሆኖም ግን በተደጋጋሚ በቦታው ሰዓት ያለማክበር ድክመት ይታያል። ለትልቁ ችግር ስናስብ ትንሹዋን የሰዓት አለማክበር በሽታ ግን ለማሰገድ አልቻልንም። ሳናርመው አብሮን የሚኖር ክሮኒክስ በሽታ ሆኑዋል። በራሳችን ተሸክመን የምንኖረውን ትንሹን ችግርና ድክመት ሳናሰግድ ትልቁን አገራዊ ችግር እናቃልላለን ማለት ዘበት ነው። በጊዜ መከናወን ያለበት ጉዳይ ከዘገዩ ጉዳቱ እጥፍ ድርብ ነው። በአንድ ዘመቻ ላይ በተወሰነው ሰዓትና ቦታ ካልደረሱ ግዳጅ (ሚሽኑ) ይሰናከላል። ለአደጋም ያጋልጣል። የበጋ፣ የክረምት፣ የጸደይና መኸር ወቅትም ጊዜን ያከብራል። ጨለማና ብርሃንም እንዲሁ። ሰዓት ማክበር ያቃተን፣ የጊዜ ትርጉም ያልገባን እኛ ሰዎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ነን። እዚህ ላይ ሁሉንም በጅምላ ማውገዝ አይገባም፤ ቀጠሮና ቃላቸውን የሚያከብሩ አሉ። ለነሱ ክብርና አድናቆት አለኝ። ሌሎቻችን የነሱን ፈለግ መከተል ይኖርብናል።

እባካችሁ ቀጠሮ እናከብር! የሰዓት፣ የቀን፣ የሳምንት፣ የወርና የዓመት ትርጉሙ ይግባን። ዕድሜያችን የሰከንድ፣ የደቂቃና የሰዓት ጥርቅም ወይም ድምር መሆኑን እንረዳ። ጊዜ የሚንቁት የአብዋራ ክምር አይደለም። የመኖርና ያለመኖር እጣ ፈንታ የሚወሰነው በጊዜ ገደብ ነው። አፈጣጠራችን ሳይቀር በሰከንድ ውስጥ በሚከናወን አካላዊ እንቅስቃሴ ወይም ቅንብር ነው። ስለዚህ ጊዜ ትልቅ ትርጉምና ዋጋ አለው። ቃላችንንና ቀጠሮ ስናከብር ኩሩና ሙሉ ሰዎች እንሆናለን። ዘግይተን ስንደርስና ቃላባይ ስንሆን በይሉኝታ ውስጣችንን እንደሚነዝረንና እንደምንሰቀቅ አንካድ። ከዚህ

ሁሉ በራሳችን ላይ ሂስ አቅርቦን እንታረም። ሰዓት የማክበሩን ባህል ወርሰን እናውርስ። በጊዜው መድረስ የማይቻልበት ብዙ አጋጣሚ ይኖራል፤ ድንገተኛ አደጋ፣ የትራፊክ ጫና፣ የመጓጓዣ መስተጓጉል፣ የመሳሰሉት ያልተጠበቁ ደንቃራዎች ይኖራሉ። ያም ቢሆን ሁኔታውን በመንገድ ላይ እያሉ እድሜ ለዘመኑ ሞባይል ስልክ መግለጽ ይቻላል።

የቀጠሮ ሰዓት በማያከብረው ላይ ማህበራዊ ቅጣት ይጣልበት፤ ዘግይቶ ሲመጣ ለመስብሰቢያ አዳራሹ ኪራይ የወጣውን ወጭ ለማካካስ የሚረዳ የገንዘብ ቅጣት፤ ወይም ዘግይቶ የመጣ የሚቀመጥበት ቦታ ተለይቶ ቢዘጋጅ እራሱን በራሱ እንዲታዘበው ይረዳል።

ቃላቸውንና ቀጠሮ ለሚያከብሩት ሁሉ ክብርና ምስጋና አይለያቸው!

ቀጠሮ ያለማክበር የጋራ ድክመታችንን በጋራ እናሰግድ! ዘግይቶ ሳይሆን ቀድሞ ለመድረስ እንዘጋጅ!

አገሬ አዲስ